

የታይትል I፣ክፍል A የቅሬታ አቀራረብ

ታይትል I፣ክፍል A ለነፃ እና ቅናሽ የምሳ ፕሮግራም ብቁ የሆኑ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቤተሰቦች ባሉባቸው ከባቢያዊ የትምህርት ኤጀንሲዎች እና የህዝብ ትምህርት ቤቶች የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጥ ከ Every Child Succeeds Act (ESEA) የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የፌዴራል ፕሮግራም ነው። የታይትል I ገንዘብ የተማሪዎችን አካዳሚያዊ ብቃት ከፍ ለማድረግ እና የቤተሰብ ተሳትፎ ለማሳደግ ይውላል ።

በታይትል I፣ክፍል A የሚከፈሉ አገልግሎቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላል:

- የንባብ እና የሂሳብ ተጨማሪ እርዳታ
- የሰለጠኑ አጋጥሞች
- የተራዘመ የቀን እንቅስቃሴዎች
- የበጋ ትምህርት
- የተማሪዎች አካዳሚያዊ ዕድገት ለማረጋገጥ የወላጆች የተሳትፎ መድረክ መጨመር

እርስዎ እንደ ወላጅ በልጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ የእነዚህን ገንዘብ አጠቃቀም በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት በሚቀጥለው አድራሻ ልትጠቁምን ትችላላችሁ:

Pamela Faulkner - Supervisor: Title I/LAP Programs [pdfaulkner@seattleschools.org](mailto:pdfaulkner@seattleschools.org)

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ስለ የገንዘብ አጠቃቀም ሕጋዊ ክስ ለማቅረብ ከፈለጉ፣ የዜጎች ክስ(አቤቱታ)በሚከተሉት ሊቀርብ ይችላል:

በኢንተርኔት | በስልክ ቁጥር (360) 725-6100 | ፐፐሪ (360) 664-3631 | ፋክስ (360) 586-3305

ጥያቄዎን ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩ

Attn: Citizen Complaint Title I, Part A  
Office of Superintendent of Public Instruction  
P.O. Box 47200  
Olympia, WA 98504

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም እኩል የሆነ የትምህርት እና የስራ ዕድል ይሰጣል።

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም እኩል/አንድ የሆነ የስራ እና የትምህርት ዕድል ይሰጣል። በሁሉም ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ጾታ፣ ዘር፣ እምነት፣ የቆዳ ቀለም፣ ሃይማኖት ፣ የዘር ሐረግ፣ የትውልድ አገር፣ ዕድሜ፣ የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ ጾታዊ ዝንባሌ እንደ ጾታዊ መለያ ወይም መግለጫ፣ እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ አካላዊ ገጽታ፣ የስነአእምሮአዊ፣ ስሜታዊ እና አካላዊ ስንክልና መኖር፣ ከውትድርና በክብር መሸኘት ወይም የውትድርና ሁኔታ ወይም የሰለጠነ መሪ ውሻ ወይም አገልጋይ እንስሳ መጠቀም መሰረት በማድረግ አድልዎ አይፈፅምም። በተጨማሪም ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለBoy Scouts እና ሌሎች የወጣቶች ማህበራት እኩል ዕድል ይሰጣል።

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የሚከተሉትን የስቴት እና የፌዴራል መንግስት ሕጎች እና መመሪያዎች አክብሮ ይጠቀሳል። በነዚህ ብቻ ግን የተወሰነ አይደለም። ታይትል IX የ1972 ኢዲዩኬሽናል አሜንድመንት፣ ታይትል VI የ1964 የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ፣ ሴክሽን 504 የ1973 ሪሃቢሊቴሽን አክት፣ የ1990 ስንክልና ስላለባቸው አሜሪካውያን የወጣ አዋጅ (ADA) እና የ 2008 የADA ማሻሻያ ሕግ እና ልዩነትን የሚቃወም የዋሽንግተን ሕግ (RCW 49.60) ። ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች እነዚህን ህጎች እና መመሪያዎች በሚከተሉት ተግባራዊ ያደርጋል። በነዚህ ብቻ ግን የተወሰነ አይደለም። ከትምህርት ውጭ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ አገልግሎቶች እና ወደ ተቋማት መግባት ጨምሮ፣ ሁሉም የዲስትሪክት ፕሮግራሞች፣ ትምህርቶች እና ተግባሮች ያጠቃልላል።